




ዓለም አቀፍ የቀድሞው የኢትዮጵያ ጦር ሃይሎች ማህበር

Former Ethiopian Armed Forces Worldwide Organization

P.O.Box 703913 , Dallas ,TX 75370-3913



ታንክ ማራኪ ጀግና

ሻምበል በቀለ በሬዳ በ1950 በከፋ ክፍለ ሀገር በኮሎኮንታ አወራጃ ከአንድ ገበሬ ቤተሰብ ተወለዱ። ሲወለዱም እንደቤተሰቦቻቸው በግብርና ይተዳደራሉ ፣ ግፉም ቢል የቀለም ትምህርት ተምረው የቢሮ ሰው ይሆናሉ ብለው ገምተዋል እንጂ ፣ የጦር ሜዳ ኮከብ ሆነው ጠላትን ትርምስምሱን አወጥተው የላቀ ጅብዱ ሜዳይ ተሸላሚ ይሆናሉ ብሎ ያስበ አልነበረም ።

ወጣቱ መኮንን የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን እየተከታተሉ እንኳ የወታደርነት ዝንባሌ ስለነበራቸው በውትድርና ለመቀጠር በጠየቁ ቁጥር በእድሜአቸው አነስተኝነት ምክንያት ፍላጎታቸውን ሊሟላ

አልቻለም ። 12ኛ ክፍልን በጅማ ከተማ እንደፈጸሙ በ1970 (በ20ዓመታቸው) የእጩ መኮንንነት ኮርስ ይገቡና በም/ መቶ አለቅነት ይመረቃሉ። ከምረቃውም በኋላ አዋሽ አርባ ተመድበው በማገልገል ላይ እንዳሉ ወደ ምስራቅ የጦር ጎራ ለግዳጅ ይፈለጋሉ ። በጅጅጋ ፣ በቀላፎ፣ በደገሀቡርና በዋርዴር እየተዘዋወሩ በወታደራዊ ግዳጅ ይቆያሉ ።

የሻምበል በቀለ በሬዳ ታሪካዊ እለት ከአራት አመት በኋላ በ1974 ሀምሌ ወር ላይ ነበር ። ቦታውም በለምበል ይባላል ። የሶማሊያ ጦር ቦታንክ ተጠናክሮ በሰፈረበት ቦታና ምሽግ ሻምበል በቀለ የታንክ ሻምበላቸውን እየመሩ ከአንድ የሚሊሺያ ብርጌድ ጋር በመሆን ለግዳጅ ወጥተዋል። የጠላት ጦር በሶስት ረድፍ የተሰለፈና ቁጡሩም የበዛ ነው ። እነሻምበል በቀለ ግብግብ ሲገጥሙ ጠላት በኃይልም በትጥቅም የተጠናከረ ነበር። ሻምበል በቀለና ከሳቸው ጋር ያለው ጦር ግን በሀገር ፍቅርና በወኔ በአላማ ከጠላት ይበልጡ ነበር ። በዚህ ቀን ወሎ ሻምበል በቀለ በሰራቸው ያሉትን ታንኮች በቀጣና ካሰማሩ በኋላ ጠላትን በታንካቸው ስንሰለትና መትረየስ ይረፈርፉት ጀመር ። ከባድ ጉዳትም አደረሱበት ። ሆኖም በሶስት የጠላት ታንኮች ተከበቡ ። የሻምበል በቀለም የጀብዱ ሰዓት ተቃረበ። ሻምበል በቀለ በመጀመሪያ ሲመለከቱ ታንኮቹ የወገን መስለዋቸው ነበር። የሚከተሉአቸውም ሰለመሰላቸው ዝም ብለው ወደፊት ገሰገሱ ። የታንኮቹን እንቅስቃሴ በጥሞና ሲመለከቱ ግን የጠረጠሩት አልቀረም የጠላት ታንኮች ናቸው ። ፊታቸውን በጀግንነት ወደ ሶስቱ የጠላት ታንኮች አዘሩ ። የጠላት ታንክ የጀግናውን ታንክ ለአስር ደቂቃ ያህል በመክበብ መንገድ ለመዝጋት ሞክረው አልተሳካም ። አንድ የጠላት ታንክ ጥይት አጉራሽ ከታንኩ ወጥቶ ወደሻምበል በቀለ ታንክ ሲያመራ በከላሽ ጠብመንጃቸው አስቀሩት። የጠላት ታንክኞች ተደነጋገጡ ። አንዱ ታንክ ቀጥ ብሎ ወደሻምበል በቀለ ታንክ መጣና የጀግናውን ታንክ የኋላ አጠንጣኝ ገጫት ። ቀጥሎም መድፉን አዙሮ በመተኮስ ሊመታቸው ሲዘጋጅ ጀግናው ሻምበል በቀለ በሬዳ ከታንካቸው በአስደናቂ ፍጥነት ዘለው ወጡና ወደጠላት ታንክ በመንጠላጠል በያዙት መሳሪያ የጠላት ታንክኞችን ይደመስሳሉ ። በታንኩ ውስጥ ያሉት የጠላት ወታደሮች በሙሉ መምታቸውን ካረጋገጡ በኋላ በጠላቶቻችን ሬሳ ላይ ተቀምጠው ታንኩን እየነዱ ከወገን ጦር ጋር ተደባልቀው የማረኩትን ታንክ ለኮሚሳሩ አስረከቡ ። እንደገና ወደ ታንካቸው ተመልሰው ከተረፉት ሁለት ታንክ አንዱን አቃጥለው ሁለተኛውን ማርከው ወደወገን ተመለሱ ። በለምበል ለሻምበል በቀለ የማይረሳ የጦር ጎራ ጀግና የተገኘባት የጦር አወድማ ሆነች ።



ዓለም አቀፍ የቀድሞው የኢትዮጵያ ጦር ሃይሎች ማሕበር
**Former Ethiopian Armed Forces Worldwide
 Organization**
P.O.Box 703913 , Dallas ,TX 75370-3913



የሻምበል በቀለ ተጋድሎ በዚህ አያቤቃም ። በአያት
 ቅድመ አያቶቻችን ደምና አጥንት የተከበረው የአጋዴን
 መሬታችን በሻምበል በቀለ ጀግንነት ከጠላት በሚገባ የፀዳው
 ደግሞ የበለሰበል የታንክ ድራማ ከተፈጸመ ከሶስት ቀን በኋላ
 በመተባ መንገድ የተካሄደው ሌላው የጀግንነት ተዓምር ነበር ።
 የመተባ ጎራ እንደተለመደው ዓላማቢስ በሆኑት የዚያድ ባሬ
 ወራሪ ሠራዊት ታንኮች ታጥሮ ነበር ። ሻምበል በቀለ ሶስት
 ታንኮች አቃጥለው የአካባቢውን ፀጥታ አረጋግጠው የወገን ጦር
 እንዲይዘው ከማድረጋቸውም ሌላ በየቦታው እየተዘዋወሩ
 ወራሪን እየቀጡ የማረኩት የጦር መሳሪያ ሥፍር ቁጥር የለውም
 ።

ወጣቱ ታንክ ማራኪ መኮንን በተለያዩ ሻምበሎች
 እየተዘዋወሩ አስተባባሪ በመሆን በተለያዩ የጦር ጎራዎች
 ግዳጃቸውን ተወጥተዋል ። እኚህ ወጣት ጀግና መኮንን በዚህ
 የወጣትነት እድሜአቸው በፈጸሙት እጅግ የሚያኮራ ጀብዱ
 በኢትዮጵያ መንግስት የላቀ የጦር ሜዳ ጀብዱ ሜዳይ
 ተሸልመዋል ።

<< ሜዳሊያውን ያገኘሁት በግል ጥረቴ ብቻ አይደለም
 ። የጀግኖች ወገኖች የተባበረ የትግልና የመሥዋዕትነት ዉጤት
 ነው ። ይህን ታላቅ ሜዳይ በመሸለሜ የላቀ ደስታ ይሰማኛል ።
 ይሁንና እድሜዬ ወጣት ስለሆነ ለዚች ዉድ እናት ሀገሬ ትናንት
 ከፈጸምኩት የበለጠ ለመፋለም ራሴን በይበልጥ አዘጋጃለሁ ።>>
 ይላሉ ጀግናው ሻምበል በቀለ በሬዳ



ጀግናው ጦራችን ከማረካቸው የጦር መሳሪያ አንዱ